

በመራጮች ተሳታፊነት ሚኖሪታን ቁጥር አንድ እናድርጋት፤ የኮቪድ-19 (COVID-19) ን መዛመትን እንቀንስ!

የሚኖሪታ ተቀማጮች፤ የኗሪዎችን ጤንነትና ደህንነት ለመጠበቅ ተባብረው በመሰራት ላይ ይገኛሉ። ይህም በ 2020 በቤት ውስጥ ሆኖ መመረጥ ወይም ድምጽ መስጠት ማለት ነው! በሚኖሪታ ውስጥ፤ ማንኛውም ብቁ የሆነ መራጭ፤ በምርጫ ጣቢያው በአካል ሳይገኝ የሚመረጥበት የምርጫ ካርድ (absentee ballot) እንዲላክለት በመጠየቅ፤ ከቤት መምረጥ ይችላል። ህዳር 3 ቀን 2020 ለሚካሄደው አጠቃላይ ምርጫ፡ የምርጫ ካርድ (absentee ballot) እንዲላክሎ መጠየቅ ይችላሉ።

- * ይህንን ጽሁፍ በማግኘት ላይ የሚገኙት፤ የሚኖሪታ የተመዘገቡ መራጭ ስለሆኑ ነው።
- * በቤትዎ ውስጥ ሆነው እንዲመርጡ ከፈለጉ አንላይን በ www.mnvotes.org ይግቡና የምርጫው ካርድ (absentee ballot) እንዲላክሎ መጠየቅ የተሻለው መንገድ ነው።
- * ቀደም ሲል፤ የምርጫ ካርድ (absentee ballot) እንዲላክሎት የጠየቁ ከሆነ፤ እንደገና ሌላ እንዲላክሎ አይጠይቁ።

በአንላይን www.mnvotes.org ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-877-600-VOTE በመደወል ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።

በቤት ውስጥ ሆነው ለመምረጥ የሚወሰዱ እርምጃዎች፤

1. በሚኖሪታ የህዳር 3 አጠቃላይ ምርጫዎች ድምጽን ለመስጠት፤ በቅድምያ የተመዘገቡ መራጭ መሆን አለበት። ለመምረጥ ሲመዘገቡ፤ እዛው እንዳሉም በቦታው ሳይገኙ ለመምረጥ የሚያስችሎት የምርጫ ካርድ (absentee ballot) እንዲሰጡት መጠየቅ ይችላሉ። You can request the absentee ballot at the same time as you register to vote. በ አንላይን በ www.mnvotes.org ውስጥ በመግባትም የምዝገባዎን ሁኔታ ሊመለከቱ ይችላሉ።
2. በአንላይን በ mnvotes.org በመግባት የምርጫ ካርድ (absentee ballot) እንዲላክሎ ይጠይቁ።
3. ወደ ኢንተርኔት የመግቢያ ዕድል ከሌሎት፤ ወይም ፎርምን በፖስታ ለመላክ ከፈለጉ፤ የሚከተለውን በቤት ውስጥ ሆኖ ሊያስመርጡት የሚችለውን የምርጫ ካርድ (absentee ballot) ፎርም ሞልተውና ፈርመው እንዲሁም ቀኑን ጽፈው በፖስታ ይላኩ።
4. የጥያቄ ፎርምን በወረቀት መሙላት ከፈለጉ፤ የመምረጫ ካርድን (absentee ballot) በግዜ እንዲያገኙ ቶሎ ብለው በፖስታ ቤት ይላኩ። ለቴምብር የሚከፈል ወጪ የለበትም፡ ቴምብር መለጠፍም አያስፈልጎትም ምክንያቱም ቀደም ሲል ተከፍሏልና። አብዛኛዎቹ ቦታዎች፤ ከምርጫው ቀን ስድስት ሳምንታት በፊት ነው የምርጫ ካርዱን (absentee ballot) ለመራጮች መላክ የሚጀምሩት።
5. በፖስታ፤ የምርጫ ካርድን (absentee ballot) ሲያገኙ፤ እዛ ላይ የተጻፉትን የአመራርጥ መመሪያዎችን ተከትለው ምርጫዎን ይሙሉና ይላኩ።
6. በአንላይን በ mnvotes.org ይግቡና የላኩት የምርጫ ወረቀት ወይም ካርድ (absentee ballot) መደረሱንና ተቀባይነት ማግኘቱን ያጣሩ። ብቁ የሆኑ መራጮች በሙሉ፤ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች በአካል ሳይሄዱ፤ ከቤት እንዲመርጡ ይበረታታሉ። ይሁንና በምርጫ ጣቢያዎች በ አካል ተገኝተው መምረጥ ለሚፈልጉና ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች፤ የምርጫ ጣቢያዎች በሙሉ በምርጫው ቀን ክፍት ይሆናሉ።